



የኢትዮጵያ ልደራልዋዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ዶ.ፌ.ሪ.ፌ. ካርድ ቤት ጽዜት

## FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሰንጠና ዓመት ቅጥር ፭፻  
አዲስ አበባ የፌርዴ ቀን ትምህር

የኢትዮጵያ ልደራልዋዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የአሁን ተወካይ ማኅር በት መቃለት የወጪ

6<sup>th</sup> Year No. 11  
ADDIS ABABA - 10<sup>th</sup> December, 1999

### ማግዴ-ሙሉ

የሚሸስተርች ምክር በት ደንብ ቅጥር ምክ/ታምህር ዓ.ም.  
መረጃው የሚገቡ ዕቅምች ላይ ተጨማሪ ቅረጥ ማስከራድ  
የሚሸስተርች ምክር በት ደንብ ..... ፭፻ ዓ.ም.

### CONTENTS

Council of Ministers Regulations No. 59/1999	Page 1192
Payment of Sur-Tax on Import Goods Council of Ministers Regulations .....	Page 1192

የሚሸስተርች ምክር በት ደንብ ቅጥር ምክ/ታምህር  
ወደ እነር በማግበት ዕቅምች ላይ ተጨማሪ ቅረጥ ለማስከራድ የወጪ  
የሚሸስተርች ምክር በት ደንብ

COUNCIL OF MINISTERS REGULATIONS NO. 59/1999  
COUNCIL OF MINISTERS REGULATIONS TO  
PROVIDE FOR THE PAYMENT OF SUR-TAX ON  
IMPORT GOODS

የሚሸስተርች ምክር በት የኢትዮጵያ ልደራልዋዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሰንጠና አስፈላጊ አካላትን ለማስቀመጥ ቅጣር ለመወሰን  
በመመል-አዋጅ ቅጥር ምክ/ታምህር ዓ.ም. በት የሚሸስተርች ምክር በት ደንብ ቅጥር ምክ/ታምህር  
አስፈላጊ ለመዘዴ ለሚገባ የሚገባ ለማስቀመጥ የሚሸስተርች ምክር በት ደንብ ቅጥር ምክ/ታምህር  
አዋጅ ቅጥር ምክ/ታምህር ዓ.ም. በት የሚሸስተርች ምክር በት ደንብ ቅጥር ምክ/ታምህር  
የሚሸስተርች ምክር በት ደንብ እውጥቷል::

These Regulations are issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the Definitions of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 4/1995 and Article 4 of the International Convention On the Harmonized Commodity Description and Coding System Ratification Proclamation No. 67/1993.

#### ፩. አባሪ ሰነድ

ይህ ደንብ “መረጃው በማግበት ዕቅምች ላይ ተጨማሪ ቅረጥ  
ማስከራድ የሚሸስተርች ምክር በት ደንብ ቅጥር ምክ/ታምህር”  
ተሰለ ለጠቀስ ይችላል::

#### ፪. የተጨማሪ ቅረጥ ተፈጻሚነት

በዚህ ደንብ የተመለከተ ተጨማሪ ቅረጥ ከዚህ በታች በእንቅስ  
ይ ነው ከተደረገት በስተቀር በማኅናውም ምረጃው በማግበት  
ዕቅምች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል::

#### ፫. የተጨማሪ ቅረጥ ሰነድ

መረጃው በማግበት ዕቅምች ላይ የሚሸስተርች (አሁን በመጀመሪያ)  
ተጨማሪ ቅረጥ እየተመለከት ይሆናል::

#### *1. Short Title*

These Regulations may be cited as the “Payment of Sur-Tax on Import Goods Council of Ministers Regulations No. 59/1999.”

#### *2. Applicability of the Sur-tax*

The Sur-Tax levied under these Regulations shall apply to all goods imported except those exempted under Article 5 below.

#### *3. Rate of the Sur-tax*

Sur-tax of 10% shall be levied and collected on goods imported.

የፌርዴ ቀን 2.30  
Unit Price

ነጋድ ዘመን የ.ወ.ቁ. ባንክ  
Negarit G.P.O.Box 80,001

**፩. የሰነድ መመሪያ**

- ሀ) በዚህ ደንብ መመሪያ ለማስፈጸም ተጨማሪ ቅሬት የሰነድ መመሪያ ያለው:
- ፁ) የብ.አድ.አፍ. ወጪ;
- ፂ) የተምረጾ ቅሬት;
- ፃ) የሽያጭና የኢትዮጵያ ታክክል: ዲሞክራሲያዊ ዴሞክራሲያል;

**፪. ከተማማሪው ቅሬት እና ለሰነድ ማመልከት**

- ሀ) ከዚህ በታች የተመዘገበ ከተማማሪው ቅሬት እና የሚፈጸም ይሆናል;
- ሁ) ከደንበ ወር ተያይዞ ለማረጥ ወንጠረቻ የተዘረዘሩ ለተወቃቻ;
- ለ) በፊት ወይም በመንግሥት መመሪያ ከተማና ቅሬት እና የተረጋገጧ ለለሰቦች ላይ ይፈጸማል የሚፈጸማው ያቻቻቸው;
- ጀ) የገንዘብ ማረጋገጧ በተያያዘው ወንጠረቻ የተመለከተ ተገኘ ያቻቻቸው ትርጉር ለመምር ወይም ለቀንስ ይቻላል;

**፫. ደንብ የሚወጣበት ቤት**

ይህ ደንብ ከተሟላው ይ ቅን ተወቃቻ የ.የ. ይመር የዚህ ይሆናል;

አዲስ አበባ የዚህ ደንብ ተወቃቻ የ.የ.

መለስ ነዋሪ

የኢትዮጵያ ፌዴራል የሚከናወል ሪፖርት  
መቀበል ማረጋገጧ

**ተጨማሪ ቅሬት (ብር ታክክል) የሚገመዘገበ የሚፈጸማው ያቻቻቸው  
ክፍል**

- ፁ) የመሬት ማዘጋጀያዎች;
- ፂ) ንጽሕ;
- ፃ) የሞተራት የአገልግሎት ማመልከት ተሽከርከሮች እና ለተለያ አገልግሎት የሚውለ ተሽከርከሮች;
- ፄ) አይርፕላን የኢትዮጵያ (የኢRC መንከራከር የኢትዮጵያ አይርፕላን እና የንዑስ ከፍሌዎች);
- ጀ) መርከበች ይፈጸማች;
- ጀ) የካበታል (የኢትዮጵያውን) ያቻቻቸው: በኢትዮጵያ አገልግሎት መንገት በለመልጣን በኢትዮጵያ የመግባት መብት የንግድ ያቻቻቸው በታ;

**4. Basis of Computation**

The basis of computation for the Sur-tax payable under these regulations shall be the aggregate of:

- 1) CIF value;
- 2) Customs duty;
- 3) Sales and Excise tax, payable on the goods.

**5. Exemption from the Sur-Tax**

- 1) The following shall be exempted from the Sur-tax:
  - (a) goods listed in the schedule attached with these Regulations;
  - (b) goods imported by persons or organizations exempted from Customs duty by law or government directives.
- 2) The Minister of Finance may at his discretion increase or decrease the items listed under the Schedule attached with these Regulations.

**6. Effective Date**

These Regulations shall enter into force as of the 14<sup>th</sup> day of December, 1999.

Done at Addis Ababa this 10<sup>th</sup> day of December, 1999.

MELES ZENAWI  
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC  
REPUBLIC OF ETHIOPIA

**ITEMS EXEMPTED FROM SUR-TAX**

1. Fertilizers;
2. Petroleum;
3. Motor Vehicles for freight and passengers, and special purpose motor vehicles;
4. Aircraft, spacecraft, and parts thereof;
5. Ships, boats and floating structures;
6. Capital (Investment goods) – Goods conditionally exempted from duty and tax by the Ethiopian Investment Authority.